

የአስራአም ልጆች ስለ ወንድሞቻቸው ስለ ብንድም ልጆች ተጸጽተው። ዛሬ ከአስራአም አንድ ነገድ ጠፍቶአል።

7	מֵהָ	הַנְּשֻׁבִּים	לְהָלֵךְ	לְנוֹתְרִים	לְנִשְׁוֹת	וְאֵלֵינוּ	וְנִשְׁבַּעְנוּ	בְּיַהֲוָה	לְבָלְתִּי	תִּתֵּן	לְהָלֵךְ
	ምን	አደረገ	-ለ-አነሱ	-ያ-ቀረ	ሴት	እኛ	ማለ	እግዚአብሔር	ከሰከ	ሰጠ	-ለ-አነሱ
	H4100		H3498	H0802	H0587	H7650	H3068	H1115	H5414		

מִבְּנוֹתֵינוּ
ልጆች
[H1323](#)
: לְנִשְׁוֹת
ሴት
[H0802](#)

እኛ ልጆቻችንን እንዳንደርሳቸው በእግዚአብሔር ምላናልና የተረፉት ሚስቶቻችን እንዲያገኙ ምን እናድርግ? አሉ።

8	וַיִּמְרֹן	מִי	אֶחָד	מִשְׁבֹּטִי	יִשְׂרָאֵל	אֲשֶׁר	לֹא	עָלָה	אֵלַי	וַיְהִי	הַמִּצְפָּה
	አለ	ማን	አንድ	በትር	እስራኤል	ያ	አል	ወጣ	ወደ	እግዚአብሔር	-እና-ያ-ምጽጸ
	H0559	H4310	H0259	H7626	H3478	H3808	H5927	H0413	H3068	H4709	

וַיְהִי
እሆ
[H2009](#)
: לְהָלֵךְ
ምልእት
[H6951](#)
לֹא
አል
[H3808](#)
בָּאָה
መጣ
[H0935](#)
אִישׁ
ሰው
[H0376](#)
אֵלַי
ወደ
[H0413](#)
הַמִּצְפָּה
ሰፈር
[H4264](#)
מִיבֵישׁ
from-Jabesh
[H3003](#)
גְּלָעָד
ገላዳ
[H1568](#)
אֵלַי
ወደ
[H0413](#)

እነርሱም። ከአስራአም ነገድ ወደ እግዚአብሔር ወደ ምጽጸ ያልወጣ ማን ነው? አሉ። እሆም፣ ከኢያቢስ ገላዳድ ወደ ሰፈር ወደ ጉባኤ ማንም አልወጣም ነበር።

9	וַיִּתְפַּקֵּד	הָעַם	וַיְהַנֵּה	אֶיֶן	שָׁם	אִישׁ	מִיּוֹשְׁבֵי	יַבֶּשׁ	גְּלָעָד
	ቆጠረ	ሕዝብ	እሆ	የለም	አዚያ	ሰው	ኖረ	Jabesh	ገላዳ
	H0376	H0369	H2009	H8033	H0376	H3427	H3003	H1568	H1568

ሕዝቡም በተቁጠሩ ጊዜ፣ እሆ፣ በኢያቢስ ገላዳድ የሚኖር ሰው አልተገኘም።

10	וַיִּשְׁלַחֵנִי	שָׁם	הָעֵרְוָה	שָׁנִים	עֲשָׂר	אֶלְעָד	אִישׁ	מִבְּנֵי	הַחֵיל	וַיִּצְוֵנִי	אֲתָם	לְאֹמְרָם	לְכוּ
	ላከ	አዚያ	ማኅበር	ሁለት	አስር	ሺህ	ሰው	ልጅ	ቶሎታ	አዘዘ	(እርሳ)	አለ	ሄደ
	H7971	H8033	H5712	H8147	H6240	H0505	H0376	H2428	H6680	H0853	H0559	H3212	

וַיְהִי
መታ
[H5221](#)
: הַחֵיל
ሕፃናት
[H2945](#)
אֲתָם
(እርሳ)
[H0853](#)
יּוֹשְׁבֵי
ኖረ
[H3427](#)
יַבֶּשׁ
Jabesh
[H3003](#)
גְּלָעָד
ገላዳ
[H1568](#)
לְפָנַי
አፍ
[H6310](#)
חָרָב
ሰይፍ
[H2719](#)
וַיְהַנְּשִׂים
ሴት
[H0802](#)
וַיְהַטְּשֵׁנִי
ሕፃናት
[H2945](#)

ማኅበሩም ወደዚያ አሥራ ሁለት ሺህ ኃያላን ሰዎች ሰድደው። ሂዱ በኢያቢስ ገላዳድም ያሉትን ሰዎች ከሴቶችና ከሕፃናት ጋር በሰይፍ ስለት ግደሉ።

11	וַיְהִי	וַיִּתְּבַר	אֲשֶׁר	כָּל-	זָכַר	וּכְלֹ-	אֲשֶׁר	תַּעֲשֶׂה	בְּעֵרְוָה	וַיִּתְּבַר	וַיִּתְּבַר
	ደህ	ቃል	ያ	አደረገ	ሁሉ	ሁሉ	ሁሉ	አደረገ	አደረገ	አደረገ	አደረገ
	H2088	H1697	H3605	H2145	H3605	H2145					

תִּתְּבַר
-እና-devoted-to-destruction

የምታደርጉትም ደህ ነው፤ ወንድን ሁሉ፣ ከወንድ ጋር የተኛችሁትንም ሴት ሁሉ ፈጽማችሁ አጥፉ ብለው አዘዙአቸው።

12	וַיִּמְצְאוּ	וּמִיּוֹשְׁבֵי	יַבֶּשׁ	גְּלָעָד	אֲרָבַע	מֵאוֹת	נַעֲרָה	בְּתוּלָה	אֲשֶׁר	לֹא	יָדְעָה	אִישׁ
	አገኙ	ኖረ	Jabesh	ገላዳ	አራት	መቶ	-ያ-ልጅት	ድንግል	ያ	አል	አወቀ	ሰው
	H4672	H3427	H3003	H1568	H0702	H3967	H5291	H1330	H3808	H3045	H3045	H0376

לְמִשְׁכַּב
አልጋዎች-
[H4904](#)
: כְּנַעַן
ከነዓን
[H0776](#)
זָכַר
ወንድ
[H2145](#)
וּבְיָמָיו
(እርሳ)
[H0853](#)
אֲתָם
-ወደ
[H0413](#)
שִׁלוֹ
Shiloh
[H7887](#)
הַמִּצְפָּה
ሰፈር
[H4264](#)
אֵלַי
ወደ
[H0413](#)

ወንድ ያለወቁ አራት መቶ ቁኔጃጅት ደናግሎች በኢያቢስ ገላዳድ በሚኖሩ መካከል አገኙ፤ በከነዓንም አገር ወዳላቸው ወደ ሴሎ ወደ ሰፈር አመጡአቸው።

የብንጻምንም ልጆች እንዲህ ብለው አዘዙት። ሂዱ በወይነ ስፍራ ተደብቋ፤

21	וְרֵאִיָּתָם	וְהִנֵּה	אִם	וְצִיָּא	בְּנוֹת	שִׁילֹה	לְחַוֵּל	בְּמַחְלֹת	וַיִּצְאָה	מִן	הַכְּרָמִים
	አየ	እሆ	ከ	ወጣ	ልጅት	Shiloh	-አፍ-ጠበቀ	-አፍ-dancing	ወጣ	-ከ	ወይን
	H2200	H2009	H3318	H1323	H7887	H4246	H3318	H3754			
	וַחֲטָפְתָּם	לָכֵם	אִישׁ	אִשְׁתּוֹ	מִבְּנוֹת	שִׁילֹה	וְהִלַּכְתֶּם	אַרְצָה	בְּנִיָּמִן		
	and-seize	-ለ-እናንተ	ሰው	ሴት	ልጅት	Shiloh	ሂደ	ምድር	ብንጻም		
	H2414	H0376	H0802	H1323	H7887	H1980	H0776	H1144			

ተመልከቱም፡ እሆም፡ የሴሎ ሴቶች ልጆች አታም ይዘው ለዘፈን ሲወጡ ከወይነ ስፍራ ውጡ፡ ከሴሎም ሴቶች ልጆች ለየራሳችሁ ሚስት ንጠቁ፡ ወደ ብንጻም ምድርም ሂዱ።

22	וְהָיָה	כִּי	יָבִיא	אֲבוֹתָם	אֹ	אֶחָיוֹ	לְרוֹב	וְלִרְיִב	וְאִמְרָנִי	אֲלֵיהֶם
	ሆነ	ምክንያቱም	መጣ	አባት	ወይም	ወንድም	ተከራከሩ	ተከራከሩ	አለ	-ወደ
	H1961	H0935	H0001	H0251	H7378	H7378	H0413	H0559	H0413	H0413
	וְנִוְנִי	אוֹתָם	כִּי	לָא	לְקַחְנִי	אִישׁ	אִשְׁתּוֹ	בְּמַחְלֹת	כִּי	אֶת
	ሰጠ	(ላት)	ምክንያቱም	አል	ወሰደ	ሰው	ሴት	ጠብቃ	ምክንያቱም	አንተ
	H0853	H3808	H3947	H0376	H0802	H4421	H5414	H3808		
	לָהֶם	כַּעֲתָ	הַ	תְּאֻשְׁמוּ	ס					
	-ለ-እሱ	ጊዜ	አሱ-ሰው-guilty	H0816	H6256					

አባቶቻቸውና ወንድሞቻቸውም ሊጠሉአችሁ ወደ እኛ በመጡ ጊዜ። ስለ እኛ ማሩአቸው፤ እኛ ሚስት ለያንዳንዳቸው በሰልፍ አልወሰድንላቸውምና፡ እናንተም በደል ይሆንባችሁ ስለ ነበረ አላጋባችሁቸውምና፡ እንላችኋለን።

23	וַיַּעֲשׂוּ	כֵּן	בְּנִי	בְּנֵי	וַיִּשְׂאוּ	נָשִׁים	לְמִסְפָּרָם	מִן	אֲשֶׁר	וַיֵּלְכוּ
	አደረጉ	ሰለዘሁ	ልጅ	ብንጻም	ሆነ	ሴት	ቁጥር	-ከ	ያ	ሂደ
	H7725	H0413	H5159	H1129	H0853	H4557	H0802	H5375	H1144	H1497
	וַיִּשְׂבוּ	אֵל	גַּחְלִיתָם	וַיִּבְנוּ	אֶת	הָעָרִים	וַיִּשְׁבּוּ	בָּהֶם		
	ተመለሰ	-ወደ	ርስት	ሠራ	(ላት)	ከተማ	ኖረ	-በ-እሱ		
	H7725	H0413	H5159	H1129	H0853	H4557	H3427			

የብንጻምንም ልጆች እንዲሁ አደረጉ፡ በቀጥታቸውም መጠን ከተነጠቁት ዘፋኞች ሚስት ወሰዱ፤ ወደ ርስታቸውም ተመልሰው ሄዱ፡ ከተሞችንም ሠርተው ተቀመጡባቸው።

24	וַיִּתְּחִלְכוּ	מִשָּׁם	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	בָּעֵת	הַהִיא	אִישׁ	לְשִׁבְטוֹ	וַיִּלְמְשׁוּ	אֶת
	ሂደ	አዚያ	ልጅ	እስራኤል	ጊዜ	አሱ	ሰው	በትር	ዘር	አንድ
	H1980	H8033	H3478	H6256	H1931	H0376	H7626	H4940	H3318	H0376
	לְנִתְחִלְתָּ	רָחֵק								
	ርስት									
	H5159									

በዚያን ጊዜም የእስራኤል ልጆች ከዚያ ተነሡ፡ እያንዳንዳቸው ወደ ነገዳና ወደ ወገኑ ሂደ፤ ሰውም ሁሉ ከዚያ ወደ ርስቱ ተመለሰ።

25	בְּיָמַי	הָהֵם	אֵין	מִלְךְ	בְּיִשְׂרָאֵל	אִישׁ	הַנֶּשֶׁב	בְּעֵינַי	וַיַּעֲשֶׂה
	ቀን	እሱ	የለም	ነገሥ	እስራኤል	ሰው	-ያ-ቀኝ	ዓይን	አደረገ
	H3117	H1992	H0369	H4428	H3478	H0376	H3477		

በዚያም ዘመን በእስራኤል ዘንድ ንጉሥ አልነበረም፤ ሰው ሁሉ በፊቱ መልካም መስሎ የታየውን ያደርግ ነበር።